



ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

ጥር 6:2004 ዓም

የጋምቤላ ርዕሰ መስተዳደር የግምገማ ውጤት ተገለበጠ! “ሙስናን ለመዋጋት የተካሄደ ግምገማ በሙስና ተደመደመ” (ተሰብሳቢዎች)

በጋምቤላ ሲካሄድ የሰነበተው ግምገማ ከሥራ አስፈጻሚው ውሳኔ ውጪ መወሰኑ አነጋጋሪ ሆነ። በክልሉ በተለያዩ የንግድና የኢንቨስትመንት ሥራ የተሰማሩ ባለሀብቶችና ነጋዴዎች የግምገማው ውጤት እንዲገለበጥ አስገምጋሚዎቹን ማሞዳሞዳቸው ተጠቁሟል።

ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የመረጃ ምንጮች እንዳስታወቁት፣ የጋምቤላ ሕዝቦች አንድነት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ /ጋህአዴን/ ከፌደራል ኢህአዴግ ፅህፈት ቤት በተላኩት አቶ ዘመዴ ዘመድኩንና አቶ አለባቸው ንጉሤ አማካይነት ከታህሳስ 17 ቀን 2004 ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው ድርጅታዊ ግምገማ አጀማመሩ ጥሩ ነበር።

ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የጋህአዴን አባል ለጋራ ንቅናቄያችን ሲያስረዱ የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ የወሰነው ውሳኔ የተገለበጠው ከሙስና ጋር በተያያዘ ነው። “ተገለበጠ” ስላሉት ውሳኔ ሲያስረዱ ሙሉ በሙሉ በሥራ አስፈጻሚው የተወሰነው ውሳኔ፣ አቶ አሞት አባንግ ከፕሬዚዳንትነት መንበራቸውና ከፓርቲው ሊቀመንበርነት አሰናብቷል። አቶ ንናር የር በተመሳሳይ ከምክትል ፕሬዚዳንትነትና ከፓርቲው ኃላፊነታቸው ያገለለ ሲሆን፣ ሌሎች የከፋ የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች አለባቸው የተባሉ ሁለት ሥራ አስፈጻሚዎች ኮር ፖዎችና ጀምሶ ዴንግ ከሥራ አስፈጻሚ እንዲወጡ ያደረገ እንደነበር አመልክተዋል።

ባለሥልጣኑ ውሳኔው ተገልብጦ ፕሬዚዳንቱ በኃላፊነታቸው እንዲቆዩ የተደረገበትን ምክንያት ባይዘረዝሩም በደፈናው “ሙስናን ለመታገል የተካሄደ ግምገማ በትልቅ ሙስና ዋጋ እንዲያጣ ሆነ። ችግር እንዳይከሰት ስጋት አለኝ” የሚል መልስ ሰጥተዋል።

ለጋራ ንቅናቄያችን ስም ዝርዝር አካቶ ከስፍራው የደረሰን መረጃ እንደሚያመለክተው አስገምጋሚዎቹን ለመደለልና ፕሬዚዳንቱን ለመከላከል በክልሉ ሰፊ መሬት ያላቸው ባለሀብቶችና ነጋዴዎች ስብሰባ በማካሄድ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አሰባስበዋል። ባለሀብቶቹንና ነጋዴዎቹን በማስተባበርና መዋጮውን በማሰባሰብ ሥራ ላይ ከማዕከል ፕሬዚዳንቱን እንዲያማክሩ የተላኩት አቶ ብሌን ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል።

ሙሉ በሙሉ በጥፋተኛነት ተፈርጀው እስር እንደሚጠብቃቸው የተገለጸላቸው አቶ አሞት አባንግ የፕሬዚዳንትነት መንበራቸውን እንደያዙ እንዲቀጥሉ ይፋ ሲደረግ ከወረዳ የመጡ የበታች አመራሮችን ጨምሮ በመሰብሰቢያ አዳራሹ ውስጥ ከፍተኛ ተቃውሞ ተሰንዘሮ ነበር።

በግምገማው የተሳተፉ የፓርቲው አባላት በወቅቱ ስለነበረው ተቃውሞ ያስረዱን “ሰው የማይወደው፣ የሥራ አፈጻጸም ችግር ያለበት፣ ለሰላምና ለጸጥታ ችግር የሆነ፣ በሙስና የተጠመቀ፣ በተለያዩ ወንጀሎች የሚጠየቅ ሰው በኃላፊነት ማስቀጠል አግባብ አይደለም። ችግርም ያስከትላል . . .” በሚል በአልህ የሚናገሩ ነበሩ። ይሁን እንጂ አቶ አሞትን በኃላፊነት ለማስቀጠል አስቀድሞ የተወሰነ ስለነበር የተሰጠው ምላሽ ማስፈራሪያና ማሸማቀቂያ ነበር።

በግምገማው መጀመሪያ ጭንቀት ውስጥ የነበሩት አቶ አሞት የግምገማው ውጤት መገልበጡን ካረጋገጡ በኋላ ስልክ በመደወል ምክትላቸው አቶ ንናር ከኃላፊነታቸው እንደሚነሱ በመጥቀስ የተቃወሟቸውን እንደሚበቀሉ ማስጠንቀቃቸውን የድርጅታችን ምንጮች አስታውቀዋል። አያይዘውም ውሳኔውን ለማስገልበጥ በአቶ ብሌን አማካይነት ገንዘብ ሲያሰባስቡ ከነበሩት መካከል አቶ ሸዋየ ብሩ የንግድ ማኅበረሰብ ሰብሳቢ፣ አቶ ሰይድ ነጋሽ በክልሉ በከንስትራክሽን ስራ የተሰማሩና የአቶ አሞት አባንግ ታማኝ ወዳጅ፣ አቶ ታደሠ ኃይለሥላሴ የአቶ አሞት አባንግ የደገንነት ኃላፊና በአኙዋክ ንጹሃን ዜጎች ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ ሲካሄድ

ዋና ተዋናይ እንደነበሩ የሚመሰከርባቸውና በወቅቱ የጋምቤላ ፖሊስ አዛዥ፣ አቶ ያሲን በላይ የክልሉ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ባለሙያ፣ አቶ ደሳለኝ ብሩ ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ተወካይ፣ አቶ መስፍን ገዛኸኝ የክልሉ የአስተዳደርና ፋይናንስ ኃላፊ፣ አቶ ሲሳይ ተስፋዬ ከፋክት ኢትዮጵያ ሎጂስቲክስና የአቶ አሞት የቅርብ ወዳጅና ሌሎችም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር በማሰባሰብ ስራ ከተሰማሩት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። በሌላ በኩልም የኢትዮጵያ ኮሌጅ ባለቤትና ፕሬዚዳንት አቶ አዲል አብደላና አቶ ታየ አርሲ የተባሉ ግለሰቦች በሙስናው ውስጥ እጃቸው እንዳለበት የደረሰን መረጃ ጠቁሟል።

የስም ዝርዝራቸውን ያካተተውና ለውሳኔ ማስገልበጫ የተሰበሰበውን ጋሚሊዮን ብር ምንጭ ጠቅሶ የተላከልን መረጃ እንደሚለው በክልሉ የተሰማሩ ከፍተኛ ኢንቬስተሮች ባላቸው የግንኙነት መስመር ገንዘቡ ለአስገምጋሚዎቹ እንዲደርስ በማድረግ ፕሬዚዳንቱ በኃላፊነታቸው እንዲቆዩ ተጽዕኖ ማድረጋቸውን ይጠቁማል።

በቀጣይ ስድስት ወራት መሻሻል እንዲያሳዩ ተመክረው መንበራቸው ላይ የተቀመጡት አቶ አሞት፣ በቀጣይ የበቀል ርምጃ ለመውሰድ የተመቻቸላቸውን አጋጣሚ እንደሚጠቀሙበት ስጋት የገባቸው ጥቂት አይደሉም። ግምገማው ውድቅ መሆኑና የሥራ አስፈጻሚው ውሳኔ መገልበጡን ካረጋገጡ በኋላ ዛቻ የጀመሩት ፕሬዚዳንቱ “የማጥራት ስራ እጀምራለሁ” ማለታቸው ታውቋል።

በጋምቤላ ሙስና በከፍተኛ ደረጃ እንደሚገለጽ፣ ልማት የተጓተተ እንደሆነ፣ መልካም አስተዳደር ከጊዜ ወደጊዜ እየባሰበት መሄዱን፣ የክልሉ ሰላም አሳሳቢ መሆኑና በአኙዋክ ንጹሃን ወገኖች ላይ የተካሄደው የጅምላ ጭፍጨፋ ፕሬዚዳንቱን ዋጋ ያሳጡና በወንጀል ሊያስጠይቁ እንደሚገባ ባለፈው ሳምንት በክልሉ ያሉትን ምንጮች በመጥቀስ መዘገባችን አይዘነጋም። በዘገባው ከዘጠኝ ዓመት በፊት ስለተፈጸመው የወገኖቻችን እልቂት ተጠያቂ የተደረጉት ፕሬዚዳንቱ “እኔ ከታሰርኩ ወታደርና መሳሪያ የሰጡኝ አቶ መለስም ይታሰራሉ ማለታቸው ይታወሳል”።

አቶ አሞትን በመተካት የጋህአዴን ሊቀመንበር ሆነው የተሾሙት አቶ ጋትሎክ ኮት ሲሆኑ አቶ አሞት የተነጠቁትን የፕሬዚዳንት መንበር በወዳጆቻቸውና በቀኞቻቸው ጥረት መልሰው በመረከብ ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት ይቀጥላሉ። አስተያየት ሰጪው እንዳሉት “ከክልሉ የሚሰበሰብ ኃብት መልሶ ለክልሉ ጠላት እየሆነ ነው። እንደኔ እምነት አሁን የተፈጠረው ችግር በቀላሉ የሚቆም አይሆንም። ቀጣዩን ችግር በገንዘብ ሃይል ማቆም አይቻልም”።

ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ ለዋና ዳይሬክተሩን አቶ ኦባንግ ሜቶ (obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ።

